



ዐማራውም በደል አልመረው አለ! ጠላቶቹም የላም አሸናፊ ሆኑ!

- የዘመኑ «የትግራይ-ወያኔ ተቃዋሚዎች» ተብሎ ዘዩ፡- የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች እንጂ የዐማራ ነገድ ተወላጆች አልተፈናቀሉም፤ አልተገደሉም፤

ባለፉት ፰(ስድሳ) እና ፸(ሰባ) ዓመታት ውስጥ፣ በኢትዮጵያ የረጅም ጊዜ ታሪክ ውስጥ «ተፈጠሩ» ለሚባሉ ሁለንተናዊ ችግሮች ሁሉ ተጠያቂ ተደርጎ የሚቀርበው እና በተገኘበት ቦታ ሁሉ የግፍ እና የሥቃይ ዓይነቶችን እንዲቀበል የሚደረገው የዐማራው ነገድ መሆኑን እያዩን እና እየሰማን ነው። ከሁሉም በላይ በትግራይ-ወያኔ ዘረኛ የአገዛዝ ዘመን፣ የዐማራው ነገድ ተወላጆች በጅምላ የአገሪቱ ነገዶች እና ጎሣዎች አውራ ጠላት እንደሆኑ ተቆጥረው በተገኙበት ሁሉ፣ እንዲገደሉ፣ እንዲታሰቡ፣ እንዲሰቃዩ፣ እንዲሰቃዩ፣ እንዲሰቃዩ፣ እንደ ሙከት ተዘቅጠው ተሰቅለው ቆዳቸው እንዲገፈፍ፣ በቤት ውስጥ ተዘግተው በእሣት እንዲቃጠሉ፣ ከነሕይዎቻቸው ታስረው ገደል እንዲወርወሩ፣ ነፍሰጡር የዐማራ እናቶች ሆዳቸው በሣንጃ ተተልጉሎ ሽል እንዲሰሉ፣ ኃብት ንብረታቸውን ተነጥቀው ከአያት ከቅድመ-አያቶቻቸው ጀምሮ ከኖሩባቸው ቀዳሾች እንዲባረሩ ወይም ደግሞ በሥነልቦና ጫና ለዘመናት ከኖሩባቸው አካባቢዎች ተሸማቅቀው እንዲለቁ፣ በዐማራነታቸው እና በኢትዮጵያዊ ማንነታቸው እንዲያፍሩ፣ እየተደረገ መሆኑን ዓለም ያወቀው ፀሐይ የሞቀው ሃቅ ነው። በዐማራው ነገድ ላይ ለሚደርሰው አሣዛኝ እና አሣፋሪ ከስተት፣ ከድርጊቱ ተላሚዎች እና ፈጻሚዎች ባልተናነሰ ሁኔታ፣ ከራሱ ከዐማራው አብራክ የወጡ ልሂቃን፣ በተለይም «የኢትዮጵያን ፖለቲካ እንዘውራለን» የሚሉት፣ የሚፈፀሙት የከህይደት እና የባንዳነት ተግባር፣ ለታሪክ እና ለትውልድ ትልቅ ጠባሣ ትቶ እንደሚያልፍ ማንም አመዛዛኝ ጎሊና ያለው ሰብዓዊ ፍጡር የሚገነዘበው ጉዳይ ነው።

ለአብነት ያህል በዐማራው ነገድ ተወላጆች ላይ የዘር ማጥፋት እና የዘር ማጽዳት ዘመቻ ከተፈተባቸው የኢትዮጵያ ክፍሎች መካከል በተለይ ከአምቦ እስከ ደምቢ-ዶሎ ባሉት አካባቢዎች ከ፲፱፻፹ ዓ.ም. ጀምሮ የሚፈፀሙትን ግጭት አለፍ አለፍ እያልን እንመልከት።

- በ፲፱፻፹ ዓ.ም. በወቅቱ አጠራር በወለጋ ክፍለሀገር፣ አሰሳ አውራጃ፣ ባምቤሲ ወረዳ፣ ልዩ ስሙ ሸርቆሌ በሚባለው ቀበሌ ይኖሩ በነበሩት ዐማሮች ላይ በሸቢያ አመራር ሠጪነት፣ የአነግ ሠራዊት ፩፻(አራት መቶ) ዐማራዎችን ሰብስቦ፣ የሰዊድን ተራድዖ ድርጅት ባሠራው የ፩ኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመማሪያ ክፍሎች ውስጥ በማጎር፣ በሙሉ ከእነሕይዎቻቸው በእሣት አጋይቷቸዋል።
- በ፲፱፻፹፪ ዓ.ም. በወቅቱ አጠራር በወለጋ ክፍለሀገር፣ አሰሳ አውራጃ፣ በአሰሳ ከተማ ይኖሩ በነበሩት ዐማሮች ላይ በሸቢያ አመራር ሠጪነት፣ የአነግ ሠራዊት ፳፻(አምስት መቶ) ያህሉን ሰብስቦ፣ በጥይት ረሸፏቸዋል፣ ከፊሉን ደግሞ ከእነሕይዎቻቸው በእሣት አጋይቷቸዋል።
- ከ፲፱፻፺፪ - ፲፱፻፺፫ ዓ.ም. በነበረው ጊዜ በምሥራቅ ወለጋ የወያኔ/አሕዴድ ካድሬዎች እና ታጣቂ ነፍሰ ገዳዮች የአካባቢውን የአሮሞ ተወላጆች በማነሣሣት በሺህዎች የሚቆጠሩ ዐማሮችን በጥይት ቆልተዋል፣ በገጀራ ጨፍጭፈዋል፣ ከጃሺህ የማያንሱትን አፈናቅለው ወደ ቡሬ(ጎጃም) አባርረዋቸዋል። የ«ዐማራ ክልል» የሚባለውን የሚገዛው ሌላው የትግራይ-ወያኔ ሎሌ የሆነው ብአዴን፣ እኒያን በአሕዴድ ግፍ የተፈናቀሉትን ዐማሮች በወባ ወረርሽኝ በሚያልቁበት በጃዊ (አገው ምድር) ቆላማ ሥፍራ በተናቸው። ዛሬ ከእነያ መከረኞች መካከል በሕይወት የሚኖሩ ካሉ በተጨማሪ የተረፉት ብቻ ናቸው።
- በመጋቢት ወር ፪ሺህ፯ ዓ.ም. ከምዕራብ ሸዋ (አምቦ ዳኖ ወረዳ) በመቶዎች የሚቆጠሩ የዐማራ ተወላጆችን የትግራይ-ወያኔ ተላላኪ በሆነው የአሕዴድ ካድሬዎች እና ታጣቂዎች አማካይነት «አገራችሁ አይደለምና ውጡ» ተብለው ተባርረዋል፣ ፳፯ (ሃያ ስድስት) የሚሆኑት በአሠቃቂ ሁኔታ ተደብድበዋል፣ አቶ ጌጡ ክብረት የተባሉት ዐማራ በአሠቃቂ ሁኔታ በገጀራ ተቆራርጠው ተገድለዋል።
- በግንቦት ወር ፪ሺህ፯ ዓ.ም. በወለጋ ክፍለሀገር በጊምቤ እና በቆለም አውራጃዎች ይኖሩ በነበሩ፣ በቁጥር ከ፫ ሺህ እስከ ፳ሺህ በሚደርሱ ዐማሮች ላይ፣ የትግራይ-ወያኔ/አሕዴድ ካድሬዎች እና ታጣቂ ነፍሰ ገዳዮች አሠቃቂ እና ዘግናኝ የሆኑ ግጭትን በመፈጸም፣ ኃብት ንብረታቸውን ነጥቀው አባርረዋቸዋል፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዐማሮችን ጨፍጭፈዋቸዋል። በተለይ አርብ ግንቦት ፲፭ ቀን ፪ሺህ፯ ዓ.ም. በቅፅ ፪፣ ቁጥር ፳፭ ባወጣነው መግለጫችን በዝርዝር እንዳብራራነው በጊምቤ ከተማ እና በአካባቢው ይኖሩ በነበሩት ዐማሮች ላይ የደረሰው ግፍ እና በደል ዘግናኝ ነው።

ይህ በዐማራው ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍ እና ስቃይ ሰሚ እና ሃግ ባይ ያጣው፡- አንድም ዐማራው የሚፈጸምበትን በደል አለመረዳቱ፤ አልያም በአብዛኛው የዐማራው ነገድ ልሂቃን ዕምነት «የትግራይ-ወያኔ እና ተከታዮቹ በደሉን የሚፈጸሙት ከዘር ጥላቻ ተነስተው ሳይሆን፤ ከማንኛቸውም አምባገነን ገዥዎች ድርጊት ባልተለዩ ሁኔታ ነው።» ከሚል የተሳሳተ መነሻ፤ ወይም ደግሞ በሁለቱም ምክንያቶች ነው። በሌላው ወገን ደግሞ «አሸናፊዎች ነን፤ ገዥዎች ነን» የሚሉት የትግራይ-ወያኔ እና በሥሩ የተደራጁት ዓላማ አስፈጻሚዎች የ«ላም አሸናፊዎች» በመሆናቸው ነው።

የዐማራው ጠላቶች ዐማራው በዘር ተደራጅቶ የማያውቅ እና ዘረኛም እንዳልሆነ ጠንቅቀው ያውቃሉ። ስለዚህ ዐማራው እነርሱ በከፊቱት መንገድ ከተጓዘ «ልንቋቋመው አንችልም» ብለው ስለሚያምኑ፤ ገና ሳይደራጅ ዘሩን ማጥፋት አለብን ብለው፤ እንደላም አሸናፊ ዐማራውን በተናጠል እየተከታተሉ ይመነጥራሉ። የሚያሳዝነው ግን የዐማራው ነገድ ችግር፤ በራሱ ነገድ አባሎች በተለይም በልሂቃኑ ጭምር በችግርነቱ አለመታየቱ፤ ለችግሩ መባባስና ከዚህ ደረጃ ላይ መድረስ የራሱን አስተዋፅዖ አድርጓል።

ባለፉት ፳፫(ሃያ ሦስት) ዓመታት በዐማራው ነገድ ተወላጆች ላይ የሚፈጸመው ግፍ ከሙብዛቱ የተነሳ ኢትዮጵያን በጠቅላላ እና መላውን ምሥራቅ አፍሪቃ በተመሠቃቀለ የእርስ በእርስ ፍጅት የሚከት የብሶት ማዕበል እየተንተከተከ መሆኑን መገንዘብ ብልህነት ነው። ስለሆነም የዐማራ ልጅ የሆነክ ይህን ግፍ ማስቆም የሚቻለው በመሸሸ፤ በመፍራት፤ ለሌላ አካል «አቤት» በማለት ብቻ አይደለም። ግፉ፤ እንግልቱ፤ መሳይዱ፤ ንብረት መቀማቱ፤ በኢትዮጵያዊ ዐማራ ማንነት መሸማቀቁ የሚቆመው እያንዳንዱ ዐማራ ኅሊናው ሲሸፍት፤ ከዚያም «እምቢ ለነፃነቴ! እምቢ ለኃይማኖቴ! እምቢ ለንብረቴ! እምቢ ለአገሬ! በቃ!» ብሎ የራሱን ዕርምጃ ሲወስድ ብቻ ነው። በመሆኑም በየትኛውም አኅጉር፤ በየትኛውም ሥፍራ የምትኖሩ የዐማራ ነገድ አባሎች በዘራችን ምክንያት እየተፈጸሙበት ያለውን የዘር ማፅዳት እና የዘር ማጥፋት ወንጀል ለመቋቋም የምንችለው፤ የችግሩ መፍቻ ቁልፍ በእጃችን መሆኑን ስናምን ብቻ ነው። ሞረሽ ወገኔ የዐማራ ድርጅት ለመመሥረት የበቃውም በዐማራው ላይ በተከታታይ ጊዜያት የሚደረጉት ግጭት ባስከተሉት ጉዳት በተቆጩ የዐማራ ልጆች ነው። ስለሆነም ሞረሽ ወገኔ ትላንትም ሆነ ዛሬ በዐማራው ላይ የሚደርሰው ግፍ እና ሠቆቃ እንዲቆም በዓለም ዙሪያ ያሉት የነገዱ አባሎች እንዲቀላቀሉን፤ ኃይላችንንም አስተባብረን ለተገፉት እና ለሚበደሉት ወገኖቻችን አለኝታ እንድንሆን ጥሪውን ያቀርባል።

ዐማራን ከፈጽሞ ጥፋት እንታደጋለን!

የዐማራው ደም የውሻ ደም ሆኖ አይቀርም!

ፈለገ-አሥራት የትውልዳችን ቃልኪዳን ነው!

ኢትዮጵያ በጀግና እና ቆራጥ ልጆቿ መስዋዕትነት ታፍራ እና ተከብራ ለዘለዓለም ትኖራለች!